


ዶዕራፍ

5



ሙሉሙራዊ ምርመራታት፣ ምርመራዊ እምነትና የቅና አምድናን

ማሳይ እና ምክፈፅ

ተሞግሪ እስከ መመሪያ እና ምርመራ

- ከሰነድ ማረጋገጫው ማስመራሱ ማስፈጸም እና ማስፈጸም ተማሪዎች ($\Phi + \Pi = \Omega$ ፣ $\Phi + \Pi > \Pi$)
- አሸኑ ቀጥታን ግልብጥና የምና አምድና ተደግኝ፣ የግራፍ ተመክለዋል::

ማናይ ትክክለኛ

5.1 ማረጋገጫው ቀስስተ ማስመራሱ ማስፈጸም እና ማስፈጸም

5.2 ሲኖር ማመልከት

5.3 የቅና አምድና

ቀፍል ቁጥር

መመሪያ እና ምክፈፅ ምርመራ 5

መኅተወ

ትኩረቶ እዘ ምስራና ቁድሮ ከበላ በነበረከም ፊልጋት እሱታቸው በግል ፊል
ተተክና መሰመራዊ ምስራቸን እ-ምስራቸን በመኅና ከይኑ፣ በተወሳኑ ቁልጋታቸን
በኋዕ ሰማዳቸን አውቀለ ነጥበቻት በኋዕመድ እባ ክንግዢ ቁልጋን ምኞው በኋዕናን
ምኞች ከምንከናል፡በእና እብላና ደማ እንታይነት ቁጥታዋን ግልጣን ዘዴና
ዘምድናታቸ ከተፈልጉ በንበር እየ::

5.1 የመሬታዎች ቁስልቶች መሰረት መከተል የመሬታዎችን እና የመሬታዎችን



中企云 客户

- መስመራዊ ምልክት
 - መስመራዊ አ- ምልክት
 - ዓይ näm ገዢዎች ተተክኑ
 - ምልክት
 - ተጠማውንቱ ምልክቶች
 - ተተክኑ
 - ምድሪያው ምልክት
 - እነበት ፍቃድ
 - አ-መልክት

5.1.1 ማቅረብ ይፈጸም አይ መሰመሩም መሆኑን

፩፭ ቤት 5.1

- 1.** ንዑስም በሰራተኞች ስራውን ስራውን የሰራተኞች በኋይ በፊርድ በፊርድ በፊርድ በፊርድ

a. ተተክለ
b. ተመጣጠንቱ የመረጃዎች
c. ዓይነ ዓይነ ተተክለ
d. መሰራተኞች መሰራተኞች

2. ከበዚህም ብቻውንም ቁልፍታት ነቱ የመረጃዎች አቅርብ ብቻውንም አባላት ይፈለግ

a. $\alpha + 3 = 5 \Rightarrow \alpha \in \{-2; -1; 0; 2; 5; 7\}$

b. $\alpha - 6 = 12 \Rightarrow \alpha \in \left\{0; \frac{1}{2}; 1; \frac{3}{2}; 5\right\}$


c. $9 - \alpha = 7 \Rightarrow \alpha \in \{1; 2; 3; \dots; 20\}$

d. $\alpha + 4 = 4 \Rightarrow \alpha \in \mathbb{W}$

e. $\alpha + 4.5 = 14.5 \Rightarrow \alpha \in \{-1; 1; 3; 6; 7; 10; 11; 22\}$

f. $\alpha - \frac{4}{5} = \frac{9}{5} \Rightarrow \alpha \in \mathbb{W}$

እብ ትምህርና ስራው 5^o ክፍለ ምልሬት በሚሸን ከምባምሰል ምርከሪከም ተካክሩ?
ነዚ በስራው ወጪ መሸን ጥርና::



ስል. 5-1

እብዎ መሸን እብ በርማያ ገዢ አደ ባድ ማንሳቸኝ ስለወጥ ከዓለበት እንተሆልወጥ፤ እብ
የምናያ ገዢ እዘ መሸን ደማ 6 ከዓለበት አለወ፡፡ እቲ መሸን እብ የምናያን በርማያን
ዘርከቦ ተመዝኑት መሸረት ወጪ ምርከሪያ የርና አለወ፡፡

እብዎ መሸን እዘ ነቱ እብ በርማ ገዢ በርከቦ ማንሳቸኝ በተተክለ በ እንተወከልናየ፡
አይሁዳ ከ-0-8 ደማ በቀዴር 1 እንተተወከለ እብ በርማያን የምናያን ገዢ በርከቦ
ተመዝኑት በምልሬት 0 + 3 = 6 ወጪለዎ ይከናል እያወ፡፡

ነዚ በምልሬት በተገለዥ ደማ በኩምክ በስራው ይፈጸማል::

$$0 + 3 = 6$$

$$0 + 3 - 3 = 6 - 3 \dots (\text{ከዚ ከለተኩ ገዢ መሸረት ቁዴር } 3\text{ን})$$

$$0 = 3$$

አጠቃላይ 1: $0 - 6 = 11$ ዓይ = {0, 1, 2, ...}

ፍታዬ: $0 - 6 = 11$

$$0 - 6 + 6 = 11 + 6 \dots \text{ንግድ?}$$

$$0 = 17$$

እብ ምልሬት $0 - 6 = 11$ እብ ክንዲ 0፣ 17 እንተተከናል እቲ መሸለኩ ፕሮ፻
አቅ ምርከሪያ የርና ይከናል::

ስለዚህን እኩ-ብ ፕሮ፻ {17} ይከናል::

አጠቃላይ 2: $ምልሬት 0 + 8 = 5$ ወሰድ-ከም ወጪ በ ይለየ::

$$\text{ሀ. } \text{ወሰድ ማዘዣ} = \text{እንተወራት}$$

$$= \{ \dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots \}$$

$$\text{ለ. } \text{ወሰድ ማዘዣ} = \text{ሙሉ ቁዴር-ት}$$

$$= \{0, 1, 2, 3, \dots \} \text{ እንተኩይም::}$$

ፍታዬ: በመስረት እብ ለፊል በረከናዋል::

$$0 + 8 = 5$$

$$0 + 8 - 8 = 5 - 8 \text{ንግድ?}$$

$$0 = -3$$

ሀ. -3 አባል $\{ \dots -3\bar{i} - 2\bar{i} - 1\bar{i} \ 0\bar{i} \ 1\bar{i} \ 2\bar{i} \ 3\bar{i}, \dots \} = \mathbb{Z}$ እያ::

ስለዝኑ አካላ ፍቃድ ምልሬትና $\{-3\}$ ይከተሉ::

ለ. -3 አባል መ-ለ-እ ቁልጋጥት ሲለዘይዴን $3 \ 0 + 8 = 5$ አቅ ገንዘብ አብ
መ-ለ-እ ቁልጋጥት እያንረከበን:: ሲለሁ አብ አካላ መ-ለ-እ ቁልጋጥት
ፍቃድ ሲለዘየለ አካላ ፍቃድና $\{ \}$ ይከተሉ::

በምጥቻለ አዘጋጅ በስዕብ አቅ ምሳሌ ይከተሉ::

አዲ መሰመራዊ ምልሬት በምጥቻለ በመለከት $0 = \infty$ [$0 + \infty = \infty$] ይ-ማ
ቀዋማ ቁልጋ:: እንተተቋሙ::

መ አባል እኩ ዓመታ ማዘከት እንተየይሩ አካላ ፍቃድ $\{\infty\}$ ይከተሉ::

መ አባል እኩ ዓመታ ማዘከት እንተዘይዴን እኩ ምልሬት ፍቃድ የብለ-3::

ንጥረት 5.1

አዲ ማዘከት ወሰዳና አብ የሚገኘ ገዢ አለው ክብደት ምሳሌ አብ 0.299 አለው ክብደት ማስረ
ጊዜኑ በምግባር እኩ ማዘከት ማስረንት ዝርዝር ምልሬት ነረጋግዥ::



ስኩል 5-2

ሀ. አዘጋጅ እኩ 0.299 ገዢ እኩ ማዘከት 3h.7 እንተውሏነና ማዘከና ማስረንት
ዝርዝር:: 3የማናይ ገዢ እኩ ማዘከት ክንደይ ካለውን ምልሬት ክንውልኝለ
ይጠበና?

ለ. አብ 0.299 ገዢ እኩ ማዘከት 3h.7 እንተነኩና እኩ ማዘከት ማስረንት
ዝርዝር 3የማናይ ገዢ እኩ ማዘከት ክንታይ ክንተብር አለኝ?

አብ ለዚህ በዘረዘሩም ጉጥሩት:: እኩ ማዘከት ማስረ ምልሬት 3የማናይ አብ 0.299 ገዢ
ዘመናው መጠን ካለውን ምልሬት የሚፈልጉ እኩ ማዘከት እውን ክናፍም ክምዘለና ለእኩ::

ክቡር አቀፍዎች መሰከት ምልሬት

1. አብ በስኩል መሰመራዊ ምልሬት በየማንኛ በዚያምን ገዢ አዲ ዓይነት ቁልጋ
እንተደማረርና እኩ እንረከበ ምልሬት ምሳሌ ዓይማይ ምልሬት ተመግባኔ እያ::
አዘጋጅ በአልፈሰዊ መግለጫ እንተቆከና በ $0 = \infty$ ምሳሌ $0 + 0 = \infty + 0$
ተመግባኔ እያ::

- 2.** ከብ ብኩና መሰመራዊ ምዕራት በየሚገኘ በዚህምን ግዴታዎችን ጋዜጣ ይረዳት ቁልፍ
እንተካሂሳና እኔ እንደሸቦ ምዕራት ምስቱ ደለማይ ምዕራት ተመዝግበኝ እያ::

ՀԱ ՊԻՃԾՈՎՔ ՄԵՂՋ ՀՅԴԻՒԹԻՒՆ

$\Omega = \sigma \vartheta \Omega - \psi = \sigma - \psi + \sigma \vartheta \Omega$, ՀԲ::

ተርጋም 5.1: ከዚ በተውሃበ ፍወቃ ገዢነት፣ አይ ፍወቃነት ፍቃድ ተስማሚ መሰረጃዊ ምልሬታት ተመጣንቱ ምልሬታት ይጠናል::

እኩዃ 3: $0 - 5 = 9$ የሚ 0 = 14 ተመጥጣኝ እያ::

13 - Φ = 7 3 Φ = 63 ተመወጣንና እያሸጋ

四角四點 5.1

1. የአዲስአበባ ምዕራፍ አብ ክንዳ ተተክለ ቁልጋጥት 6፣ 0.4፣-5ን $\frac{3}{4}$ ነ
እናለተኛው እተረከበበው መለሳ አሳይ አዊ ወይ ገዢ ምትኑ እረጋግዥ::

$$\textcolor{red}{v}. \quad v + 0.75 = \frac{3}{2} \quad \textcolor{red}{w}. \quad -w - 5 = 0 \quad \textcolor{red}{x}. \quad 4.56 - x = 4.16$$

$$\text{Ans. } \frac{11}{2} - v = 5.1 \quad \text{L. } 2\frac{1}{2} - v = 3\frac{1}{2}$$

- 2.** ንዑስና የዕለታዊ ቅርንጫሪዎች የሚከተሉት ደንብ ስለመስጠት ይሰጣል::

$$\textcolor{red}{v}. \quad \alpha - \frac{1}{2} = -\frac{7}{2} \quad \textcolor{red}{w}. \quad \alpha - 3 = 4.5 \quad \textcolor{red}{x}. \quad 1\frac{1}{2} + \alpha = -2 \quad \textcolor{red}{y}. \quad \alpha = 9$$

አበት 4: ከዚ አዲ ቁጥር 13 እንተነገድል 36 ገዢዎ:: እኔ ቁጥር ክንደጋ እየ?

ፍታዬ: እኔ ቁስራ 'በ' እየ አንተይለኝ በመስረት ዘተወሃቦና ፊብራታ፣ በስዕስ ጥናናቸውን የረከብ::

$$\theta = 13 \equiv 36$$

$0 = 13 \pm 13 \equiv 36 \pm 13$???

0 = 49

ሰሰዘ እተ ቁዕሪ 49 እየ::

四角四點 5.2

- 1.** የወ-ዳ ባንአትና እከብዴ መ-ል-እ ቁዕርታት እንተገዢና ፍቃድ አይሰራም ጥዕርታ
ይ-ለም::

$$\textcolor{red}{v.} \quad a + 3 = 1 \qquad \qquad \textcolor{red}{d.} \quad -4 + \Phi = 10 \qquad \qquad \textcolor{red}{h.} \quad a + \frac{2}{5} = \frac{2}{5}$$

$$\text{ማ. } 14 - \alpha = 10 \quad \text{ፌ. } 1.2 + \phi = 4.3 \quad \text{ፋ. } 2\frac{1}{5} - \alpha = 2.4$$

2. ዓይነት ማስተካከል እንተይር እንተከይኑ የጋጥተኩ ይለያ::

$$\text{ሀ. } \alpha + 105 = 95$$

$$\text{ፌ. } 1.2 + \alpha = 31.2$$

$$\text{ፋ. } \frac{4}{3} - \alpha = \frac{2}{3}$$

$$\text{ማ. } -\alpha + 4.27 = 13.13$$

$$\text{ፌ. } \frac{14}{5} + \alpha = 2.8$$

$$\text{ፋ. } -1\frac{1}{2} - \phi = -3\frac{1}{4}$$

3. $q.y = \lambda \alpha \beta$ እኩል ስትዎችን ፈዕራታት በምዕራድ የጋጥተኩ ይለያ::

$$\text{ሀ. } \alpha - 1 = \frac{1}{2}$$

$$\text{ፌ. } \phi + 0.13 = 2.23$$

$$\text{ፋ. } \phi + 1.13 = 5.63$$

$$\text{ማ. } -\alpha + \frac{1}{4} = -\frac{5}{4}$$

$$\text{ፌ. } \alpha + 7 = 29$$

$$\text{ፋ. } \alpha + 2.43 = 2.23$$

5.1.2 መፍታው ያረዳ አይ መሰጠባቸው እ-ምሮስታት

ንጥረት 5.2

1. የአይደሳይ እነዚህ በስራው መፈጸሚ አሳይቷል እ-ምሮስታት የመክንያቶች በኋላ

የሞኑንፈለጊ ተመያዋጊ::

$$\text{ሀ. } \frac{4}{5} = \frac{8}{10}$$

$$\text{ፌ. } 13 < \phi$$

$$\text{ፋ. } \frac{5}{2} \neq -\frac{1}{2}$$

$$\text{ማ. } -3 + \alpha = 0$$

$$\text{ፌ. } 2 - \phi > 1.5$$

$$\text{ፋ. } \phi + 2\frac{1}{2} \geq 0$$

2. ከበዚህ በስራው እ-ምሮስታት አቀ በግኝነት ለይዘንት በምኅሳይ የመክንያቶች ምን መቆምጥኩዎች ተመያዋጊ::

$$\text{ሀ. } 9 < 7$$

$$\text{ፌ. } -4 > -6$$

$$\text{ፋ. } \frac{1}{2} < -\frac{3}{4}$$

$$\text{ማ. } -\frac{2}{3} > -\frac{3}{2}$$

$$\text{ፌ. } 0.12 < 0.2$$

$$\text{ፋ. } \frac{1}{4} \leq \frac{13}{14}$$

አጠቃላይ 5: $q.y = \{0; 1; 2; 3; \dots\}$ በምዕራድ የጋጥተኩ ይለያ::

$$\text{ሀ. } \alpha - 3 = 1$$

$$\text{ፌ. } \alpha - 3 < 1$$

ፍታት: ከዚህ በተመሳሳይ ዓይነት ማስተካከል የጋጥተኩ የመክንያቱ እኩል ከንዳ ተተክክል እባላት መፈጸሚ ፈዕራታት እናእናተኩ ገጽታን::

v	0	1	2	3	4	5	6
$v - 3$	-3	-2	-1	0	1	2	3

በመሰረት አብ ስዕለ ለለም ምስክር ማስረጃ $v - 3 = 1$ አቅ በኩል ማስረጃ $v = 4$ እንተኩል ጥሩ:: እናም ካልሸት አብቱ ዓይዲ ማስከት በተወካለ ቁልፍ አቅ አይገባኝም:: ለለምና እኩብ ፍቃድ = {4}::

ንእ-ምስክር $v - 3 < 1$ አቅ በኩል ቁልፍ ማስረጃ $v = 0 \vdash 1 \vdash 2 \vdash 3$ እንተናና $v = 4 \vdash 5 \vdash 6 \vdash \dots$ ዓይዲ አቅ አይገባኝም:: ለለምና ካልሸት በተወካለ ዓይዲ ማስከት ነዔ እ-ምስክር $v - 3 < 1$ ለፊርማ በአብ እኩብ ፍቃድ = {0 \vdash 1 \vdash 2 \vdash 3} እያ::

አስተዋዕለ: ተመግዝኑት ምስክር ወይ እ-ምስክር ወይ በሆነ አይደንት ፍቃድ ለለምና ምስክር ወይ እ-ምስክር ወይ እናም::

አጠቃላይ 6: $v - 3 = 11$ ምስ ማስረጃ $v = 14$ ተመግዝኑት ምስክር እንተናና::

$v - 3 < 1$ ምስ ማስረጃ $v < 4$ ተመግዝኑት እ-ምስክር እናም::

ስን ክፍል ተመግዝኑት መስመራዊ እ-ምስክር

1. የሽልጫው ገዢ አይ እ-ምስክር አይ ዓይነት ቁልፍ እንተደማረኞል:: እኩ አቅ በኩል እ-ምስክር ምስ እኩ ዓይ ሂሳቦች እ-ምስክር ማስረጃ እያ::

አጠቃላይ 7: $v - 2 > 5$ እንተተዋሱ:: የሽልጫው ገዢ 6 እንተደማረኞል

$$v - 2 + 6 > 5 + 6$$

$$v + 4 > 11$$

$v - 2 > 5 \wedge v + 4 > 11$ ተመግዝኑት እናም ::

2. ከዚ ከልጫው ገዢ እኩ እ-ምስክር ተመሳሳይ ቁልፍ እንተተዳላኝ እኩ በተረክበ አቅ በኩል እ-ምስክር ምስ እኩ ሂሳቦች እ-ምስክር ተመግዝኑ እያ::

የአጠቃላይ አብ እ-ምስክር $v + 4 > 11$: ከዚ ከልጫው ገዢ ከንደደ እንተተዳላኝ እና በሌሎች እ-ምስክር $v > 7$ የሂሳቦች?

አጠቃላይ 8: ዓይዲ ማስከት እኩብ እንተደረሰት በምዕራድ ወጪ ተተክለ ወይ ፍቃድ እኩብ

$$0 + 26 < 78$$

ፍቃድ: ከዚ $0 + 26 < 79$ በሌሎች እ-ምስክር የምርክብ ከዚ ከልጫው ገዢ 26 ነጥል::

$$0 + 26 - 26 < 78 - 26$$

$$0 < 52$$

ስለሆነ እኩብ ፍቃድ = { . . . \vdash -2 \vdash -1 \vdash 0 \vdash 1 \vdash 2 \vdash \dots \vdash 51 } እያ::

አስተዋዕለ: አባላት ፍቃድ እኩልን በዘመኑ የሚገኘው አዎንታዊን እንተናይም
በመልከት ሁንጻት እኩል ከምላስዎን ጥቃቃማት ይከናል::

እኩል ፍቃድ = { $n \in \mathbb{Z} : n < 52\}$::


አጠቃላት 9: ዓመራ ማዘዕዬ እኩል መፈጸም ቁልጋጥት እንተናይም ፍቃድ $n + 3 \leq 8$
አብ አንቀፅ ቁልጋ እርካቶ::

ፍቃድ: $n + 3 \leq 8$

$$n + 3 - 3 \leq 8 - 3 \dots \text{ንግድ?}$$

$$n \leq 5$$

እ.ፍ = {0, 1, 2, 3, 4, 5}:: እነዚህ አንቀፅ ቁልጋ ከምላስዎን የሚከናወል
ይከናል::



መስጠፊ 5.3

1. በመሰረት በተመሃበ ዓመራ ማዘዕዬ ፍቃድ ስልጋዊ እ-ምծሪት ይለየ::

ሀ. $-n - 6 > 0.2 \Rightarrow n \in \mathbb{W} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$

ለ. $-3 < \Phi + 5 \Rightarrow \Phi \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$

ሐ. $m - 7 < 1\frac{1}{2} \Rightarrow m \in \mathbb{N}$

መ. $n \geq -2 \Rightarrow n \in \mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$

2. ፍቃድ ስልጋዊ እ-ምծሪት በምርካብ መፈጸም አብ አንቀፅ ቁልጋ እርካቶ::

ሀ. $\frac{1}{2} + n \leq 2.5 \Rightarrow n \in \mathbb{W}$

ለ. $m + 2 > 0 \Rightarrow m \in \mathbb{N}$

ሐ. $-5 < \frac{1}{2} + \Phi \Rightarrow \Phi \in \mathbb{Z}$

መ. $4 - n > \frac{1}{2} \Rightarrow n \in \mathbb{W}$

3. አድራሻ እና የሚከተሉት አብ አቸ ነው፡ የሚከተሉት ውጤት ተቋሙ ሲለም የሚችሉ አረጋግጣ::

v. $a - 6 \leq -10$ ጥርሃን $a \in \mathbb{W}$

Δ. $a + \frac{1}{2} > 3 \frac{1}{2}$ ጥርሃን $a \in \mathbb{W}$

ሐ. $3 - a < 4.5$ ጥርሃን $a \in \mathbb{W}$

መ. $-4 - a \geq 3$ ጥርሃን $a \in \mathbb{W}$

4. በመሰረት ገዢውያሁ የወጪ የሚከተሉት ውጤት ተተክክ ይፈጸም::

ፊ. $Q_1 = \{-5 : -3 : 0 : 2 : 4 : 6\}$

፩. $Q_2 = \text{እኩብ መሳሪያ ቁዕርታት}$

v. $a + 8 < 12$

Δ. $a + 0.21 < 5$

ሐ. $2 - a \geq 4$

መ. $-a + \frac{1}{2} \geq 0$

5.2 ስራው ዘመኖት



ቁልፎች መስተካከል

✓	ትኞል ስነወሰ	✓	መበቅል	✓	ዚህዋ
✓	ዚህም ስነወሰ	✓	ይባቀት ምሩጥ ሰራሽ,	✓	ትኞል
✓	ስራው ዘመኖታት	✓	ጥንዶ—ከ	✓	ሰራሽ,
✓	ቀዴሞም መሆኑም ስራው ዘመኖ	✓	ጥንዶ—ው		
✓	ከልኩል መሆኑም ስራው ዘመኖ	✓	ምሩጥ ሰራሽ,		

አብዛኛው ማስተካከለ ስራው ዘመኖት ስለዚህ አይነት አገልግሎት አይነት የስራው ዘመኖት አይነት አገልግሎት አይነት የስራው ዘመኖት::

ንጥረት 5.3


- v.** አብ ይኖርኩለም አብ መኩክናዊ ከርናዕ በራሱበት ተተክለን ይኖርኩን አንቀጽ::
- Δ.** አዎም አንቀጽ አብ ክንደረ ነጥበት ይረዳበት?
- ሐ.** አብ መንገኙም በተጨመሩ ከርናዕ ዓይነ ክንደረ ይገኘ እኔ?
- መ.** አዎም አንቀጽ ነቱ ዓይነ ይኖርኩለም መደብ አብ ክንደረ ክኩል መቋለም?

አምስክር አብ ማስተካከለ መሆኑም ዘመኖት ያለበት በስራው መጠቃላለ ከምርመከራም ይችላል እኔ::

ነጂ ትኩል አንቀፅ በ 'ከ'፣ ነጂ ወደም አንቀፅ ደማግ በ 'ወ' እንተሰጠውንም፣ ክልተአም በሸስብል ነጥበት 'ወ' እያለ::

- ✓ ወደም አንቀፅ (Φ): ዓንዳ 'ወ' ይበጣል::
- ✓ ትኩል አንቀፅ (h): ዓንዳ 'ከ' ይበጣል::
- ✓ ክልተአም ዓንዳታት በሸስብል ነጥበት ወ "ሙቀል" ይበጣል::


ክልተአም አንቀፅ በሸስብል በቅርቡ ደማግ **ምኑው ተናሳ** ይበጣል:: ዓምን ከርናዚ ፍይቶም አንቀፅ ደማግ 90° እያለ::



ንጥረት 5.4

- a.** ዓንዳ 'ወ' ጋ ዓንዳ 'ከ' ትኩል አንቀፅ አንቀፅ ደቀተርብም ስለዚ::
- b.** አንቀፅ አንቀፅ ዓንዳ ወጪታት ቁልጋዊ የሚርከብ አንቀፅ መሰን እሱ ታደሰምን ትኩልን አስተካድ::
- c.** አንቀፅ አንቀፅ መሰመር በሸስብልም ነጥበታት እንታይ ከምኑው አለ ተመያዙ::

ከበዚ ትጥራት እዘ አንቀፅ መበቀል ገለፊል ነርከብ ነጥበታት ዓንዳ 'ከ' በአውንታዊ ቁልጋታዊ እንተሰጣም:: አንቀፅ መበቀል ገዢነት ዓንዳ 'ወ' እውን በአውንታዊ ቁልጋታዊ ይለየሙ:: አንቀፅ አንቀፅ አንቀፅ በቅርቡ ነርከብ ነጥበት በስሩ ያማድ:: (Φ ፣ h) ይመከላ::




እዘ ለፊል በሽን ነጥበት አንቀፅ የሚኑው ተናሳ በሽንመይ ከምኑግለሰ ተመግሬው:: በተፈላለየ ትኩል አንቀፅ አንቀፅ የሚኑው ተናሳ በሽንመሳድ በነጥበታት ገዢነት ያማግ እዘ በስሩ ትጥራት ስርአት::

ንጥረት 5.5

በቅርቡ 1፣ 2፣ 3 አስተካድ ስለዚ ተሞሮ ወሰድና ከዚው ተሞሮ አንቀፅ ወደም አንቀፅ (Φ): ዕድሜ ዓይ አንቀፅ ወሰድና ተሞሮ ደማግ እዘ ትኩል አንቀፅ (h) በመስረት ቁሳለ ነርከብ::

አቀማምነት አንቀፅ ነጥበት በቅርቡ ዕድሜ ዓይ አንቀፅ ወሰድና ተሞሮ የሚገኘውን ደለየ::




በዚህን ነጥበት ቁጥርና መቀምዶች እብ ዓንዳቸው ከብ መብቃል ገዢያም በጥናትና ክልከል
መቀምዶች እብ ዓንዳቸው ከብ መብቃል ገዢያል በጥናትና ይርከብ::

እብ ሲኖር ያማሪ (ቁጥር ከ) ቁጥር ዓንዳቸው ቁጥር በጥናትና የዚህ የጥናትና ክልከል
አንተኩን ከ ደማ ትኩል ወጪ እኔ ሲኖር ያማሪ እኩ:: እነዚህ የጥናትና ክልከል
(ቁጥር ከ) የድዋ አንተኩን ክልከል መቀምዶች (ቁጥር ከ) ደማ ትኩዋ ይበግለ::

አዲስ ነጥበት 'አ' ሲሰነድ ያማሪ (ሁሉ ለ) በጥናትና ክልከል አንተኩን ከ ደማ ትኩዋ
የሰጠናዊ:: እብዚህ ሲኖር ያማሪ እኩ የድዋ 'ሀ' አንተኩን ትኩዋ ደማ ለ'አ' እኩ::

አጠቃላይ 1: ቁጥር እብ ዘመናዊ ቁጥር በጥናትና ክልከል ማረጋገጫ ነጥበት ክልከል ሲኖር
የሰጠናዊ እኩለዋ::

ፍታዬ: ከብ ነጥበት ሁኔታ ስት ስት ስት ስት ስት ስት ስት ስት
'ቁጥር' (1^ኛመቀምዶች) 1 አንተኩን ከ ነጥበት ስት ስት ስት
8 እኩ:: ስት መሰረት ነጥበት ስት ስት ስት ስት ስት
8 እኩ:: ስት መሰረት መሰረት በጥናትና ክልከል ማረጋገጫ ነጥበት
የሰጠናዊ (1:4) እኩ:: በጥናትና ክልከል ማረጋገጫ ነጥበት
የሰጠናዊ (1:4) 1 አንተኩን ትኩዋ (1:4) ደማ 4
እኩ:: በጥናትና መሰረት በጥናትና ክልከል ማረጋገጫ ነጥበት
የሰጠናዊ ሲኖር ያማሪ እኩ በስዕስ ይመለሳ::
 $\Delta(4:3)$: ሂ(2:1): መ(5: 2)::



ስልክ 5.6


ዕም ገጽ 5.2

1. በጥናትና ያማሪ ነጥበት እብ ምርመራ በጥናትና ክልከል ከምዝማመ
ትመያወቻ::
2. $(0: 0)$: $(3: 1)$: $(2: 5)$: $(0: 4)$: $(2: 0)$ እብ ምርመራ ቁጥር
አናተመያወቻ እኩ::

አጠቃላይ 2: ከዚህ በስዕስ ሲኖር ያማሪ ነጥበት ክልከል
አናተመያወቻ::

ሀ. $(2: 2)$	ለ. $(5: 0)$
ሐ. $(0: 3)$	መ. $(3: 1)$


ፍታዬ: እብ ለዚህ በስዕስ ሲኖር ያማሪ ነጥበት ክልከል
አናተመያወቻ ቁጥር እብ ዘመናዊ ምርመራ
የሰጠናዊ::



ስልክ 5.7

የንድታት ቁ 3 ከ 7 ዘዴምን ጥታዎችን አንተንዋዕናየም እንታይ የረከብ?

አብ ቤትና ምኻው ቅዱሳዊ ነርከብ ክልተ የንድታት ማለት የንድ-ቀን የንድ-ከን ቤትና ምኻው ክልተ አርባዎች ማጣት ከምኑነፏልም ስሬጭ በዘረሩ ምስል ምርከያ ይከናል:: እነዚህ አርባዎች ማጣት ይሙሉ:: 1^o ማዕድ:: 2^o ማዕድ:: 3^o ማዕድ:: 4^o ማዕድ ተባሃለም ይዕውዣ:: እነዚህ አጥቃው በአካይ አንቀጽ አቅራቢ ስዓት በሰምም ካይኔ:: ከብ ስልጣም የማንኛውን ዘዴም እንዲያስፈልግ ይገኙ::



ስልክ. 5.8

ንጥረት 5.6

1. ምኻው ቅዱሳዊ አብ ይኖታርከው ከመሸ ከምትሰኩልን እነዚህ በስልክ ስራው የንድታት አብ፣ ምኻው ቅዱሳዊ ከመሸ ከምትምምውን ተመያዣ::

ሀ. $(2 \vec{i} + 3 \vec{j})$

ለ. $(5 \vec{i} + 0 \vec{j})$

ሐ. $(0 \vec{i} + 3 \vec{j})$

መ. $(-3 \vec{i} + 1 \vec{j})$

ረ. $(4 \vec{i} - 3 \vec{j})$

ሻ. $(-5 \vec{i} - 3 \vec{j})$

2. አድር አድር ስራው የንድፋይ ምስል ከምኑርከብ ተመያዣ::

ከብዚ ቤትና ስራው የንድፋይ ምስል አርባዎችና ምስል አርባዎች ይሞላል እና አርባዎችና ምስል አርባዎች ይሞላል:: ይሁን አምበር አብዚ ከፍድ ተምህርት እነዚህ አቶ ቀድሞ ምስል የንድፋይ ምስል አርባዎችና ምስል አርባዎች እና::


አስተዋዕለ: አብዚ 1^o ምስል ነርከብ ነጥበታት በአውንታ ቁልጋቻታት በግለጻ ስራው የንድፋይ ምስል አርባዎችና ምስል አርባዎችና ይሞላል:: እነዚህ ምስል አርባዎችና ምስል አርባዎችና የንድፋይ ምስል አርባዎችና ይሞላል::

መስጠፊ 5.4

1. ስራው የማንኛውን መብቃል ወካና::
2. አብ የንድፋይ ከ ፍይይ ነርከብ ነጥበት ቁልጋቻታት የንድፋይ ምስል ይለየ::
3. አብ የንድፋይ ቁ ፍይይ ነርከብ ነጥበት ክልከያ መቀምዶች ይለየ::
4. አድር አድር ነጥበት የንድፋይ ከምኑርከብ ነጥበት: $U(0 \vec{i} + 0 \vec{j})$; $A(0 \vec{i} + 3 \vec{j})$; $B(1 \vec{i} + 0 \vec{j})$
5. እነዚህ በስልክ ስራው የንድታት ቁልጋቻታት ነጥበታት አብ ምኻው ቅዱሳዊ ከምምውን::

$U(1 \vec{i} + 1 \vec{j})$; $A(4 \vec{i} + 1 \vec{j})$; $B(9 \vec{i} + 0 \vec{j})$; **መ.** $(0 \vec{i} + 9 \vec{j})$; **ሻ.** $(2 \vec{i} + \frac{1}{2} \vec{j})$

6. ፊል. አብ ሲለው ጥናው ተፈፀመ በርካቤ በርከበት ነጥበታት በንግድ ስራው ያለው ስራው ያለው ነው::



ስልክ 5.9

5.3 ፊል አጠቃላይ



ቁልኑ ማስታወሻ

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> ፊል አጠቃላይ
<input checked="" type="checkbox"/> ቁጥሮች አሳይ | <input checked="" type="checkbox"/> ቁጥታዊ ፊል አጠቃላይ
<input checked="" type="checkbox"/> ገዢዎች ፊል አጠቃላይ |
|--|--|

አብ ዳለታዊ መነበረዎች ህወሓት አጠቃላይ እንደለከቱ በተፈጻሚያ ብቻ ይገባል
እየም:: ከዚ ብቻ እኩልም አጠቃላይ በዝርዝር በጥሩ ተብሎ ተብሎ ተብሎ ተብሎ
ርከበት አጠቃላይ መቀበን:: ወዘተ ብቻ ይገባል:: ከምህልም አጠቃላይ አጠቃላይ
አተፈጻሚያ መግለጫ:: ወዘተ ብቻ ይገባል:: ከዚ እኩልም አጠቃላይ አጠቃላይ
አንተይነት ቁጥታዊ የቅርቡ በቅርቡ በቅርቡ የቅርቡ በቅርቡ ነው::

ንጥረት 5.7

1. አዲ እርዳበት የቅርቡ በር 1.50 በቅርቡ እንተይሱ::
 2. 2 እርዳበት የቅርቡ ክንደረጀ ይቅርቡ?
 3. 3 እርዳበት የቅርቡ ክንደረጀ ይቅርቡ?
 4. 4 እርዳበት የቅርቡ ክንደረጀ ይቅርቡ?
2. ከዚ በዝርዝር እርዳበት እንተወስኝ በቅርቡ መጠን በር እንተይሱ?
 3. በዝርዝር እርዳበት የቅርቡ በቅርቡ የቅርቡ በቅርቡ የቅርቡ በቅርቡ::

የዚ ተቀብ እኩል በዝርዝር እርዳበት እንተወስኝ መጠን በቅርቡ በር እውን ከምህወስኝ
ተግባር በቅርቡ ተከተሉ:: ለዚ እኩል በዝርዝር እርዳበት በቅርቡ መጠን በርን አለው አጠቃላይ
ቁጥታዊ እየ::

አጠቃላት 1: አብ ጥጥል ተ 5.7 በዘመር ቁጥር እና በለዕስ ክስርና ይከናል::

ቦንክ እርዳሳ	1	2	3	4
ዋጋ ማብር	1.50	3.00	4.50	6.00

አጠቃላት 2: እና በለዕስ እንተዋወ ዓይነት ውሽን በምድር ከምዝገባና ትልቅ::

- ሀ.** አብ ደካር በእኔ እና እንተበባክ ውጋ ይንከ::
- ለ.** አዲ ነዋሪ እና አዲ ምክምት እንተዋወዎችን ታደሰት ይደከም::
- ሐ.** አዲ ነዋሪ እና አዲ ምክምት እንተዋወዎችን በወሰዳ ወዘገብ ይመለከ::

ፍታዬ

- ሀ.** በበኩ እንተዋወዎችን ውጋ ይንከ ሲለለው በምድርና ትልቅ በለዕስ እና እንተዋወዎችን ታደሰት ይደከም ሲለለው በምድርና ትልቅ በለዕስ እና እንተዋወዎችን ታደሰት ይመለከ::
- ለ.** አብ ጥጥል ምክምት እንተዋወዎችን ታደሰት ይደከም ሲለለው በምድርና ትልቅ በለዕስ እና እንተዋወዎችን ታደሰት ይመለከ::
- ሐ.** አብ ጥጥል ምክምት እንተዋወዎችን በወሰዳ ወዘገብ ይመለከ ሲለለው በምድርና ትልቅ ቀጥታ እና::

በዚህ ቀጥታ የሚከተሉ የሆኑን ውሽን በምድር እና ትልቅ በለዕስ እና እንተዋወዎች ሲረዳ::

ጥጥል 5.8

ቀጥታው አብ በተመሳሳይ ሲደረግ ተቻቻ ተፈጸም ሲሆን ያወጣ ቁጥር ተቻቻ ወሰዳ::

- 1.** ስልጊና ቁጥር ተቻቻ ተቻቻ ተፈጸም ሲሆን ያወጣ ወሰዳ ወደፊት ይሆና?
- 2.** ቁጥራዊ ስልጊና ቁጥር 'n' በ 'f' በምምዋል የለምበት ተዘጋጀ ነው ተመግቢት ይዘጋጀ ይሆና?
- 3.** ውጋ ተቻቻ ተቻቻ ተፈጸም ሲሆን ይሆና?
- 4.** ውጋ ተቻቻ ተቻቻ ተፈጸም ሲሆን ይሆና?

f	3	6	9	12	15	18
h	1	2	3	4	5	6

f	3	5	7	9	11	12
h	9	15	21	27	33	36

f	64	56	48	40	32
h	8	7	6	5	4

f	0.1	0.8	1.2	4	9
h	0.5	4	6	20	45

ከላተ ውሽናት ወሰዳ አብቱ አዲ አረጋ ለውጭ አብቱ መቀምዶውን በተመሳሳይ አረጋ እንተዋወና እና ውሽናት ሲኖሩ ውሽናት በምድር እና እንተዋወዎች እንደሆነ::

Յանձնի հո ՓՊՆ-ԴԽ ԱԼԹ ԳՎԵԴ ԱԼ ԱՄԵԼ-Ը ՅԵՒ

1. በነቅ. ዘተዳደሪያ ዓው-ቻ እንታወጣኩን መጠን ወግኑ. ይውሳኝ::
 2. በነቅ. ስራ-ሳ በስርአት ሰባት እንታወጣኩን፣ ፊል ዘተወሰነ ስራ-ሳ ጽክስርአት አውፈድለም ማለ ይጠና::

እኩ በዚ ከረከርም ካልተ ይምኑ የምኑት አለምም በግዢና በስልጣት የይት ልላ ዝኑዎች ጥስኩ እኩ::

1. እኔ ፊደል አንተውሰነኩ እኔ ከለኢ ይውሰኝ፡ እኔ ፊደል አንተንከ እኔ ከለእይ
ይንከ፡
 2. እኔ ፊደል ወቻን አንተውሰነኩ እኔ ከለኢ ይንከ፡ እኔ ፊደል አንተንከ እኔ ከለእይ
የውሰኝ፡

5.3.1 ቁጥታ የቅርብ አምዶኖ

ቀቅል እብ ዘዴው ስም በዘመኑ በተሰጠ እርዳለ እንተዋካል፣ ለ ይመግ ወር በስንተም በርሃ እያ:: ወር ተደርጓል ይመግ 75 ፍንታም እያ::

v	1	2	3	4	5	6
Δ	0.75	1.50	2.25	3.00	3.75	4.50

የበዕለ እንታይ ተግባረው?

አብዛኛው አስቀበ፡ አቅታት የዕዳለሁበት እና የግብር፡፡

- Պ.** Թղթի 'Ս' թղթ Թղթի 'Ը' թղթ Կամաց քայլած է:

❸. ԵԱ. $\frac{\Delta}{\mu}$ ի-Ն-ՉԻ ՓՓԹՂ (ԿՀ զքի՞ն ՊՀ ԽԱԹ ԳՎՇՆԻ):

$$\text{ՀԱ. ՊԵՂԻ} \quad \frac{0.75}{1} = \frac{1.5}{2} = \frac{2.25}{3} = \frac{3.00}{4} = \frac{3.75}{5} = \frac{4.5}{6} = 0.75 \quad (\text{ՓՎՊԵՂ ՀԱԿԱԿԱՆ ՀՔ}:)$$

ከላተ ዓቃኑት ከምሳይ በበለ ሐምድና እንተሁልዋም፡ ማለት እኔ አዲ ዓቃኑ 'ሁ
እንተውሰነት እኔ ካለኝ ዓቃኑ 'ለ' በተመማሪና ሐውሰነት፡ እንተንከ በተመማሪና
ሁንና ፊንተኩሩና ሐምድናኩሙ ቅዱት ዓቃኑ ሐምድና ይሁን፡

ተርጋማ 5.2: የቅን ’ለ’ ማስ የቅን ’ለ’ ተተቻዣ አምድና ገንተረይዣም፡ እኔ አምድና
በመሰከሰ

አስተያየት 3: 16 ማኅበር መይርቁ ተጠዋቶምና 4 ቅምሳን ጥዣራውሁ እንተከተለዋና፣ 6 ቅምሳን
ንግድሩው ከነፃ ዘመን ማኅበር መይርቁ የደረሰኝ?

ፍጥነት: በዝርዝር 4

ዘመን መጠሪ 16 ማረጋገጫ

6 ቁጥር ጽምሮች ከደለ መጠሪ ማረጋገጫ = ስ 30አ::

እኔ ማረጋገጫ እና ከላተኞች ዓይነት ከለው ነጥቦች ቀጥታዊ ስለዝኑኝ::

በዝርዝር ቁጥር	4	6
ዘመን መጠሪ	16	8

$$\frac{16}{4} = \frac{8}{6}$$

$$4\Delta = 6 \times 16$$

$$\Delta = \frac{6 \times 16}{4}$$

$$\Delta = 24$$

ስለዚህ 6 ቁጥር ጽምሮች የ 24 ማረጋገጫ መጠሪ የደልየኩ:: በዚህ የ መንገዶች እና በዝርዝር ቁጥርን ለደለ መጠሪን ከለው ነጥቦች ቀጥታዊ ስለዝኑኝ::

$$\text{ቀወጣ}(m) = \frac{\text{ቀመጥ መጠሪ}}{\text{በዝርዝር ቁጥር}} = \frac{16}{4} = 4$$

$$m = 4 = \frac{8}{6}$$

$$\Delta = 4 \times 6 = 24$$

ስለዚህ 6 ቁጥር ጽምሮች ለደልየኩ መጠሪ 24 ማረጋገጫ እያ::

እስተዋዕለ: እና ከላተ ዓይነት ስ' ጥ 'ል'ን ከለው ነጥቦች ቀጥታዊ ዓይነ ነጥቦች::

$$\frac{v_1}{\Delta_1} = \frac{v_2}{\Delta_2} \text{ ወይ, } \frac{\Delta_1}{v_1} = \frac{\Delta_2}{v_2} \text{ እያ::}$$

አጠቃላይ 4: 'ሁ' ጥ 'ሉ'ን ቀጥታዊ ዓይነ ነጥቦች እንተለያዥም እና ከይተፈለጉ ቁዕሪ እለልዋ::

v	v_1	9	15
Δ	3	Δ_2	7.5

ፍተኑ: ነገዎች በ'ሀ' እና 'ለ'ን ቁጥታዊ ስሌሱኝና፡

$$\frac{9}{\Delta_2} = \frac{15}{7.5} \quad \text{ከማለውና} \quad \frac{15}{7.5} = \frac{\mathbf{v}_1}{3}$$

$$\Delta_2 = \frac{9 \times 7.5}{15} \quad 7.5\mathbf{v}_1 = 3 \times 15$$

$$\Delta_2 = 4.5 \quad \mathbf{v}_1 = \frac{3 \times 15}{7.5} = 6$$

ሰዋ ገዢስ 5.3

ነዚ አስቦዎ ሰያዊ በምርካይ አስቦዎ አጥቃቻት መልሰ::

v	1	2	3	4	5
Δ	3	6	9	12	15

- a.** 'ለ' ምስ 'ሀ' አለምዶ ነገዎች ቁጥታዊ ይሆ?
- b.** እዚ ነገዎች ቁጥታዊ እንተኩይና በመልከት ምልሬት $\Delta = \text{ሙ} \text{ ውሳኔ::}$
(ቀወጣ ማውጣት)
- c.** አይሁዳ ሲኖር ውሳኔ እብ ምኑው ውሳኔ እቅምጫ::
- d.** አይሁዳ እንተኩይና እንዲከተሉ::
- e.** እንተደረግ እንዲ ለማስተካከል ይሆ?
- f.** እጥበ (0 : 0) እብት ነረኩብከምዎ እንዲ ይሆ?

አጠቃላት 5: ቁጥራዊ ሰያዊ ቁጥራዊ ስሌሱኝና ቁጥርቻቻት በምውጣቶ::


v	1	2	4	6	8
Δ	1.5	3	6	9	12

እብቱ ሰያዊ አለው የቅኑ ሁኔታት 'ሀ'ን 'ለ'ን አለምዶ ነገዎች ቁጥታዊ ምንኛው
ና ቁጥራዊ ቁጥራዊ እንተኩይና ውሳኔ $\frac{3}{2}$ ምንኛይና ምርካይ ይከናል:: ስሌሱኝና እዚ ነገዎች
በምልሬት እንተማለዎ $\Delta = \frac{3}{2}v$ ይሞላል::

እኩም እብ ሲኖር አለው ሲኖር ውስጥታዊ ከአውም እብ ሲኖር ቁጥራዊ እንዲ ይሆ $\Delta = \frac{3}{2}v$
በ ከምዘኗርና ምርካይ ይከናል::

እብ ማስታወሻ ከብ በሰራተኞቸው ዕየት ገጽለን እብነት 5ን ተበለከተዋ በስዕባ
ግንዘብ ከምላሽነትበትም ተስፋ ይጠበር::

1. የቅን 'ለ' ምስ የቅን 'ሁ' በቀጥታዊ የቅን
ዘምድና በመስጠት እንተገዢም፣ ስለለ
ምልሮት ለ = መህ (ሙ ቁዋሚ እኩ)
በመበቀል በካልና ቁኔዕስ ስንጻ
ምንጻ::
2. በመበቀል በካልና ቁኔዕስ ስንጻ
በምልሮት ለ = መህ እንተገለፈኝም 'ለ'
ይስ ስ'ሁ' ቀጥታዊ የቅን ዘምድና በሁልም
ምንጻ::



ስልክ 5.10

አጠቃላይ 6: 30ት ተምህርቱ የፊሮ በሽዱን ወጪ 3ማት መርቁ በር 60 እንተገዢኝ
ወጪ 5ማት ክንደረጋል ይስማውን? ነዚ ዘምድና እዚ በግልጽ ግራፍ ስለለ::

ፍታው 3ዳሳዎ በሽዱን መርቁ 3 ማትር

$$\text{ወጪ} = \text{ብር } 60$$

$$\text{ወጪ } 5 \text{ ማትር } 3 \text{ዳሳዎ በሽዱን መርቁ} = \lambda \text{ } 30\text{ል::}$$

እዚ ማለት እብ ክልተኩም የቅናት ሆኖ ዘምድና ቀጥታዊ ሲለዝኝና::


3ዳሳዎ በሽዱን መርቁ	3	5
ወጪ	60	λ

$$\frac{60}{3} = \frac{\lambda}{5}$$

$$3\lambda = 60 \times 5$$

$$\lambda = \frac{60 \times 5}{3}$$

$$\lambda = 100$$



ስልክ 5.11

ስልክ ወጪ 5 ማትር 3ዳሳዎ በሽዱን መርቁ 100 በር እኩ::

እዚ ዘምድና እዚ በግልጽ ግራፍ ይሞ ከምላሽበት እኩ::

**አስተዋዕለ፡ ቁጥጥር ፳፻፷፯ ዓምድና በግራፍ ቦታዎች ሰነድ ማለት
ሸላው እኔ ግራፍ እየ፡፡**

ପାଠ୍ୟମୂଳ୍ୟ 5.5

- 1.** ՓՊԼ. ՀՈ ԱԾՀ ՈՅՁՔ ԶՔԴԴԻ Մ Ն ՇԱՌՆ ՀՐՆԼԱՑՄ ԱԹՎՁՆԴԻԴԻ ՓԴԴՎ
ԶՔՆ ԱԹՎՁՆ ԻՄԱԿՆԵՐ ՀՆԱԲ:

U.

U		4	6	8	10	11
A	3	5	7	9	11	13

1

U	1.5	2.5	3.8	4.3
A	15	25	38	43

4

v	$\frac{3}{2}$	$\frac{5}{2}$	$\frac{7}{2}$	$\frac{9}{2}$	$\frac{11}{2}$
a	2	5	7	9	11

60

v	22	33	66	77	99
a	2	3	6	7	9

- 2.** አድራሻ: የምዲት በቀጥታዊ ዓይነ ምምራር ተከመኝ እንተከደኝም፣ እስከ
አድራሻ: በይ በታ በእተው ቁዕሪታት ይለየ::

U.

U	2		4		
A	2	3		5	8

10

U			6	8	9	
A	5	7			36	48

4

V	46		7.2	9	
A	17		28	36	

6

v	5		11	18	48
t		35			240

- 3.** 'ሁ' ነ 'ለ'ን ቅጥቃዊ የቁና ሂምድና አለዎም የቁናት ከይኖም ወጪ በቻ
እንተከውን ወጪ ለቻ 12 እንተከይሩ፡ እየንእም ዕምኑ የቁናት አባል እዘ
ሂምድና ይችኑ?

$v_1 = 10^{-15}$

2 : 3

phi. 6: 9

15:20

- 4.** 22^{րդ} հիմքության հավաքածու ստուգական համարը՝ 682 պահանջման համար:

13^{ση}² γραμμή διπλής σύγκλισης στον περιβόλιο της Αθήνας.

¶ 240 γε τὸν εὐηγέρτην διατίθεται πλούτος;

5. ቁጥር የንብረት በጥቃት የቅርቡ በምድር ስለበት የንብረት በጥቃት የቅርቡ በምድር

ሀ. ቁጥር መ= 1.5

ለ. ቁጥር መ = 3

እንተኩለኝ፡ እባ ስዕስቱ ስያጭ እባ አለው ክፍት በታ ነው በቅርቡ በጥቃት የቅርቡ በምድር

ሀ.

ሀ	5	8	9	13
ለ				

ለ.

ሀ				
ለ	3	12	24	45

6. ቁጥር እባ አለው ስያጭ **ቀ** የንብረት ስለ ተምህራዊ ስያጭ ቁጥር መሆኑ

እንተውካል፤ **ቀ** ይመግኘ ወጪ እና የንብረት እና ነው በምግባር

ቀ	3	4	5	6	7
ቀ	60	80	100	120	140

ሀ. ቁጥር እና በምድር ክንደረጋል እና?

ለ. ወጪ $4\frac{1}{2}$ ማቅረብ መሆኑ ክንደረጋል እና?

ሐ. ወጪ ጥንበኛ ቁጥር መሆኑ አዎምድር ጥንበኛ ያለፈ::

መ. ስዕስቱ ያማረጋል ቁጥር እባ ሥኔው ተፈፀመ እናምግባር::

5.3.2 ፍሰት ፍቅር ኮምቻና

ንጥረት 5.9

1. ጥናቸው ሌ = $\frac{24}{ሀ}$ መስፈርቶም::

ሀ. ወጪ 'ለ' 3 እንተኩለኝ ወጪ 'ሁ' ይለፈ::

ለ. ወጪ 'ሁ' 12 እንተኩለኝ ወጪ 'ለ' ይለፈ::

2. ቁጥር አለው ስያጭ በምርሱ አገልግሎት መልሰ::

ሀ	1	2	4	8	16
ለ	32	16	8	4	2

ሀ. ወጪ ሁ እንተውሰነት ወጪ ሌ እንታይ ይስዱዋል?

ለ. እባ ስዕስቱ ያማረጋል 'ለ' በ 'ሁ' እንተንመቆል፤ ቁጥር (አዲ የይንት) ቁጥር ወጪ እንደሆነ?

ሐ. ሁ በ ሌ እርሱ አገልግሎት እንደሆነ መቆኗት ቁጥር ወጪ ይህበና?

እብ ጥንት ክልተ የቅናት ሆ' ነ 'ል'ን አለው አምድና፣ወር ሁ እንተውሉት ወር ለ በተመጣጣኑ ነንከ፣ በኋላ ገዢ ወር ሁ እንተንከ ወር ለ በተመጣጣኑ አውሉት እንተኝሬኝ እብ ክልተአም አለው አምድና ግልባጥ እንተኝነ የቅና ድጋግጣ የቅና አምድና ይበጣል::

ተርጉም 5.3: እብ ውቃናት ሆ'ን ለ'ል'ን አለው አምድና ግልባጥ እንተኝሬኝ በመልክቱ ሲ ውቃ $\frac{1}{4}$ ነው አይወልም ከዚህ በምልክት ደጋግጣ ህለ = መ መሬ ሲ = $\frac{\text{ሙ}}{\text{ሁ}}$ ተባሂሳ ይገለበ::
(‘ሙ’ ቁጥጥር አሂን አሸ::)

እጋነት 7: ቁጥጥር እብ አለው ሰራተኞች ሲደረሰት ዕምና, ቁጥርታት ጽርአ

ሀ	2	4	8	16	32	64
ለ	8	4	2	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

ወር ሆ' በዘመድና ቁጥር ወር ለ'ል' እንተንከ፣ወር ሆ' እንተንከ ድጋግጣ በእንዲ
ወርለ' እንተውሉትና ተቀብጥና?

አሁን ድጋግጣ ለ'ል' በ'ሀ' ሆ' ወይ ሆ' ለ'ለ' መቆፈልና ጽረሰቦ ወጪዎች ቁጥጥር (ዳጋ
ገኝነት) ከሚዘረዝሩትን ወጪ ተቀብጥና?

አሁን ማለት $\frac{8}{2} \neq \frac{4}{4} \neq \frac{2}{8} \neq \frac{1}{16} \neq \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{32}} \neq \frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{64}}$

በኋላ ገዢ ሆ' ማስተካከል ቁጥርታት ሆ'ን ለ'ል'ን እንተርከና፣ ከለሳል ቁጥጥር
ቁጥር ጽረሰቦ:: አሁን ማለት

$ሀ \times ሌ = 2 \times 8 = 4 \times 4 = 8 \times 2 = 16 \times 1 = 32 \times \frac{1}{2} = 64 \times \frac{1}{4} = 16 = \text{ሙ}$
አይ::

በዚህ መሰረት እብ ሆ' ነ 'ል'ን አለው አምድና ግልባጥ እንተኝዎን ማስተካከት
 $ሀ \times ሌ = 16$ (ቁጥጥር አሂን) አይ::

እጋነት 8: የሆነ ተሽሎም፣ በተመሄበ በር 2400 በማሻረ ድጋግጣ ምክፈፋለ፣ በዕስክ
አይሁዳለ፣ 'ል' እንተኝሬኝ

ሀ. 'ል'ን 'ሀ'ን ምስ 2400 አዘጋጅ ምልሱት ይለየ::

ለ. በዚህ ተሽሎም፣ 24 እንተኝሬኝም በዕስክ ምልሱት አይሁዳለ ይለየ::

ሐ. በዕስክ አይሁዳለ በር 120 እያ እንተተባሔለ በዚህ ተሽሎም፣ ከንደገኘ
አይ::

፲፻፷፭

- 9.** በዕስኩ አድራሻ ተሽሎም እንተውሰኛ በዕስኩ ተሽሎም እንተመጣጣኑ
ለለሁንኩ፡ እባ በዕስኩ ተሽሎም ተንጋኝ በዕስኩምን አሉ ገምደና ባለባተ ዓይነ
ገምደና እያ::

በዚህ መስከተት የመልሬት ስ = $\frac{\sigma \omega}{\nu}$ ($\sigma \omega = 2400$) አቀራረብ:: ጽምሮንታይ?

$$\Delta \Delta H_c \quad \Delta = \frac{2400}{P}$$

- Q.** $\varphi_2 \psi = 24$ **Artoger.**

$$\lambda = \frac{2400}{24} = 100$$

ሰለዘ በዕስከታ ከደር ከደር 24 ተሽሎም ተ ማር 100 እና::

- $\phi_1 \approx 120^\circ$ at r_e

$$\lambda = \frac{2400}{11}$$

$$120 = \frac{2400}{\text{ll}}$$

$$v = \frac{2400}{120} = 20$$

ስልክ በዚህ አድራሻ ተስተካክለ በር 120 እንተኩይና፣ በዚህ ተስተካክለ 20
ይ.ም.ቁ.፡፡

A-9

እብ የቅርቡ ስ' ህንጻ ሌ' አለው ነጥም ደንብ ጉልባጥ ከዚኑ ሁ₁ እና ሁ₂ እና እባላት ስ'

$$U_1 \Lambda_1 = U_2 \Lambda_2$$

ክፍል 9: ከላተ ቁልዕ ገዢያ ከፍለ በ20 ደቂቃ ያዥርጥ፡፡ ማሳረ ቁልጣኑ
ዘላቂዎም ስለዚህ ቁልዕ ከንጂይ ይመስገልጻል?

ፍትሐ: ለብ አንተው ሰነሽ የምዕራግ በወለደለም ግብ ለለሁንኩ እብ መንገድ በዘመኑ
ሰነድ የምዕራግ በወለደለም ግብን ለለው በምድርና ቃልባጥ ፲ቻ::

ንስለስተዳደር ቅልዕት ነውስድለም የዘመና ስራ እንተይልናየ በርካብ ግልባጥ ዓቃኑ
ሁምድና

20 ዓመታዊ × 2 ስብ = 1 ዓመታዊ × 3 ስብ ጥሩከብ:

$$\text{हाई} \Delta = \frac{20 \times 2}{3} = \frac{40}{3} \text{ लैटर्स}$$

ንጥረት 5.10

ዶማንድ ቁዕርታት እና አስደብ ስራም በጥርሃይ:

ሀ	1	2	3	4	6	12
ለ	12	6	4	3	2	1


- ሀ.** አጥቃና 'ሁ' ጊ ለንጂ እንታይ ዓይነት አጥቃና እኔ?
- ለ.** ስሩ የጥቅምት (ሁ፣ ለ) አብ ምኻው ተፍክር እቅምጫ::
- ሐ.** ነገሮ ነጥበታት ምኻው ተፍክር በስንጻዬ እራትነበ::
- መ.** አረትበኩም ዓይነ ቁድም አሉ ምኻ አረአትኩም ዓይነ ቁጥታዊ ዓይነ አጥቃና አረአክተኩም እንታይ አፈላጊው ከሚዘረም ተዘረዘሩ::

ከብዴ ጉጥረት ዓይነት ዓይነ አጥቃና እኔ አስከላከኩም ዓይነ በመስቀል ምኻው ተፍክር ከሚዘረከልኝ እኔ ስንጻዬ ደጋግ ከሚኖረ ዓይነ ቁጥታዊ ዓይነ አጥቃና ቀኑ እንጻዬ ከሚዘረከኝ ምብዛዣ ይከናሉ::

እስከ 10: ዓይነ አስደብ ዓይነት ዓይነ አጥቃና እኔ ምኻው ተፍክር ስሳሌ::

ሀ	1	2	3	6	12
ለ	12	6	4	2	1

ፍታዬ: ፍለም ጉዳይ-ከናድ ስሩ የጥቅምት (ሁ፣ ለ) ነው-ከላ ነጥበ ምስረትኩም በዘመናዊነት ስንጻዬ እራትነበ-ምጥ:: ስሳሌኩም እና አስደብ ይመስል::



ስላ 5.12

ነጥበ (0፣ 0) አባላ እኔ ስሳሌ ይሆ?

መልመል 5.6

- 1.** ለ ሚስኩ ሁኔታ የሚለባት ዓይነት ገምገናና በዚመዳደር ዓይነት ከይኖም $\Delta = 40^\circ$; $v = 5$ እንተኩረጥም;

ሀ. ለ ሚስኩ ሁኔታ ለማጥቃቅ ሚስራት ያካሩ::

ለ. እነዚህ ሚስራት በጥወቃቃውም $\Delta = 100^\circ$ እንተኩረኑ ወጪ ሁኔታ ይለየ::

ሐ. $v = 20$ እንተኩረኑ ወጪ ለ ይለየ::

- 2.** ከብዕዋም በሰበሰብ ዋጤያ ዓይነት አያንዳኛው ማለባት ዓይነት ገምገናና ከምዘላዋጅም አለልች::

ሀ. ሰራተኞቸው 20m^2 ፍይይ ቐሮን ቁመትን ወርዳን ፍከታንግል::

ለ. አይደለም በተመሳሳይ ስጻችት ዘመንኩርና፡ የተነት መከናዣ ሚስኩ በዚመዳደር በዘመና ለማጥቃቃ::

- 3.** አሁን በቃል ሰራተኞቸው ዓይነት አይደለም በዚመዳደር ማለባት ዓይነት ገምገናና ከምዘላዋጅም አለለም፡ ተጨረጎ::

ሀ.

v	3	4	5	6
Δ	45	6	7.5	9

ለ.

v	5	7	9	11	13
Δ	14	10	8	7	16

ሐ.

v	1	2	3	8	11
Δ	15	4	6	16	32

መ.

v	1	2	4	5	10
Δ	20	10	5	4	2

- 4.** አሁን አይደለም ሰራተኞቸው ዓይነት ሆኖን ማለባት ዓይነት ገምገናና እንተፈላቶችም ወጪ ሲ፡ መ፡ ሰ፡ ይለየ::

ሀ.

v	36	72	መ	ለ
Δ	48	ሐ	16	12

ለ.

v	19	መ	6	1.5
Δ	ሐ	4.75	ለ	38



መጠቃለ መጠመል ምዕራፍ 5

1. ቁጥር ካብ በተወካዩ ለከባት መሬታት ይ አየነአም ተመጣጥንት ከዚህ ዘንብ
እስፈላጊው በኩል ተመጣጥንት ከምዝገባ እስርሱ::

B. $v = 7 \Rightarrow v + 6 = 13$

A. $2 - v = 1 \Rightarrow v = -1 \Rightarrow v - 1 = 0$

D. $v + 9 = 3 \Rightarrow v - 8 = -2 \Rightarrow v = 6$

2. ሆኖ ለን በቀጥታ ዓይነ በምድር በዚመዳደር ከይኖሩ ወጪ $v = 8$ ወጪ $\Delta = 5$
እኔ:: ነዚ መሰረት በምግባር

B. $v = 20$ እንተከሣኑ ወጪ Δ ይለየ::

A. ቁጥር አሟብ ዓይነ በምድር ይለየ::

3. አብ ስድቹ በሌሎ ክፍት በታ በተከለ ቁልፍ ይለየ::

B. 'ሁ' ጥ 'ሉ'ን በቀጥታዊ ዓይነ በምድር በዚመዳደር እንተከሣኑ::

v	10	25	35	
Δ	14		21	63

A. አብ ሆኖ ለን በሌሎ በምድር በዚመዳደር እንተከሣኑ::

v	6		15	16	
Δ	16	8			128

4. ወጪ 2 ከሸጻ መሸዘን በር 12 እንተከሣኑ::


B. ወጪ 5 ከሸጻ መሸዘን ይለየ::

A. ቁጥር አሟብ ይለየ::

5. ቁጥር አብ በሌሎ ግራፍ:: አንቀጽ ህ₁ ጥ ህ₂ን በስራው ደማኝ አገለው በምድር
ቁልፍታት አውካለ እየሆ::

B. አብ አይከለም አንቀጽ አርከበ ነጥበታት ሲሄድ ደማኝ አርከበ::

A. አይከለም በተረከቦ ሲሄድ ደማኝ አውካለ ቁጥር አሟብ ይለየ::



ስልክ 5.13

6. ቁጥሪዎች ጥያቄ በተወካለ የሆነ አምድናታት በሂሳኔ ስልክ አየነአጭ ቁጥር ተሰጥቶ የሆነ አምድና ከምዝገበው አብርሃም::

$$\text{ሀ.} \quad v\lambda = 12$$

$$\text{ለ.} \quad \lambda = \frac{20}{v}$$

$$\text{ሐ.} \quad \frac{\lambda}{v} = 4$$

$$\text{መ.} \quad v = \frac{16}{\lambda}$$

$$\text{፲.} \quad \frac{v}{\lambda} = 1$$